

ለበልግ 2016 ከቤተሰብ ጋር ግንኙነት ከማድረግ አኳያ የተደረጉ ለውጦች



ወላጆች ከት/ቤቶችና ከወረዳው ት/ጽ/ቤት የሚመለከታቸውን መልዕክቶች የሚያገኙበትን ሁኔታ ለማመቻቸት የሲያትል የህዝብ ት/ቤቶች በበልግ 2016 ላይ የት/ቤቶች የመልዕክት መረጃ ማዕከል ይከፍታል።

እያንዳንዱ ቤተሰብ በቀጥታ ሲስተሙ ውስጥ በመግባት ሁሉንም መልዕክቶች ከት/ቤቱ እና ከወረዳው ት/ጽ/ቤት ያገኛል።

ይህ ት/ቤቶችና የወረዳው ት/ጽ/ቤት ድንገተኛ እና ድንገተኛ ያልሆኑ መልዕክቶችን በስልክ ወይም በኢሜል እንዲያስተላልፉ ይረዳቸዋል።

ወላጆች ድንገተኛ ያልሆኑ ጥሪዎችን መቀበል ካልፈለጉ የመረጃ ማእከል አካውንታቸውን ምርጫ ወቅታዊ ማድረግ ይችላሉ። **ጠቃሚ መረጃ:** ወላጆች ለድንገተኛ መልዕክቶች ጥሪ ቢያንስ አንድ የስልክ ቁጥር ማስቀመጥ ይኖርባቸዋል።

በመረጃ ማዕከሉ ውስጥ የራስን ምርጫ እንዴት ወቅታዊ ማድረግ ይቻላል?

- በያንዳንዱ የት/ቤት ወይም የወረዳው የስልክ ጥሪ መጨረሻ ላይ ድምጽ ላለመቀበል የሚያስችል አማራጭ አለ።
- የመረጃ ማዕከሉን አፕ ከአፕል አፕ ስቶር ወይም ከጎግል የመጫወቻ ገበያ (Google Play Market) ያገኛሉ።
- ድህረ-ገጽ: infocenter.schoolmessenger.com

ማሳሰቢያ: ምርጫዎችን በአፕ ወይም በድህረ-ገጹ ላይ ለማስተካከል የኢሜል አድራሻ በፋይል ውስጥ ሊኖርዎት ይገባል።

የስልክ ቁጥርዎን ወይም የኢሜል አድራሻዎን እንዴት ወቅታዊ ማድረግ ይቻላል?

በተማሪ የማረጋገጫ ፎርም ላይ ያለው የኢሜል አድራሻዎ የመረጃ ማእከሉን አካውንትዎን ማጭናት ለማድረግ ይጠቅማል። እባክዎ የስልክ ቁጥርዎን እና የኢሜል አድራሻዎን ወቅታዊ ለማድረግ ወይም ለመጨመር የተማሪ የማረጋገጫ ፎርምን ይጠቀሙ። ይህ ፎርም ከት/ቤትዎ በመስከረም ወር ወደ ቤት ይላካል። አዲሱ አድራሻ ስራተኞች መረጃውን እንዳሰጡ ጥቅም ላይ ይውላል።ይህ ሂደት የተወሰኑ ሳምንታትን ሊፈጅ ይችላል።

የመረጃ ማዕከል ድህረ-ገጽ ወይም አፕ መለያ ባህርያት

- ማሳሰቢያዎችን ማስተዳደር: ለምሳሌ: አጠቃላይ ማሳሰቢያዎችን በኢሜል እና ድንገተኛ ማሳሰቢያዎችን በስልክ እና በኢሜል ለመቀበል ያስችሉታል።
- ባለፉት 30 ቀናት ለተማሪዎች የተላኩትን መልእክቶች ማየት ይችላሉ።
- ከኢሜል አድራሻዎ ጋር የሚገናኙ ተማሪዎችን ያያሉ።

- የ2ኛ ደረጃ ት/ቤቶች አቴንዳንስ
- ቁልፍ ቀናት
- ስለ ትራንስፖርት
- የምርጫ ማስታወሻ
- ስለ አየር ሁኔታ መግለጫ

የመልእክቱ አይነት የሚያካትታቸው:

ማስታወሻ: ከአንድ በላይ ልጆች በት/ቤት ካልዎት ለሁለቱም የተለያዩ ኢሜሎች የሚጠቀሙ ከሆነ ከአንድ በላይ የመረጃ ማእከል አካውንት ሊኖርዎት ይገባል። ሁሉንም ተማሪዎች በአንድ የመረጃ ማእከል አካውንት ውስጥ ለማድረግ ከፈለጉ የተማሪ ማረጋገጫ ፎርም በመጠቀም ከተማሪዎች አካውንት ጋር የተያያዙትን ኢሜሎች መቀየር ይቻላል።

የት/ቤት መልዕክት መረጃ ማእከልን በተመለከተ ተጨማሪ መረጃ ማግኘት ከፈለጉ ከዚህ ድህረ-ገጽ ያገኛሉ:-
www.seattleschools.org/student_portal ዝርዝር ጥያቄ ካልዎት የልጆዎችን ት/ቤት ያነጋግሩ ወይም በዚህ ኢሜል ይጠይቁ:- familycommunications@seattleschools.org.

መረጃ ማእከሉን ለማግኘት ከዚህ ይጀምሩ

በቀጥታ ስልክ ይደውሉ (የድምጽ መልዕክት አይደለም)

ሲደውሉ ድንገተኛ ያልሆነ የጥሪ መልእክት የማይፈልጉ ከሆነ 5 ትን ይጫኑ። የመልእክቶቹን አይነት ቀጥሎ በተመለከተው ማየት ይቻላል።

5 ትን ከተጫኑ በኋላ የሚከተሉትን 3 ምርጫዎች ይሰማሉ።

- እንደዚህ መልዕክት መስማት የማይፈልጉ ከሆነ 1 ይጫኑ
- ድንገተኛ ያልሆነ የጥሪ መልእክት በሙሉ የማይፈልጉ ከሆነ 2 ይጫኑ
- ማንኛውንም የስልክ መልዕክት የማይፈልጉ ከሆነ 3 ይጫኑ

ጠቃሚ መረጃ: ይህ ሂደት በስልክ ላይ ስልክ በመደወል የሚሰራ ነው። የማይፈልጉ ከሆነ በቀጥታ በሚደውሉበት ሰዓት መተው ይችላሉ ወይም ድህረ-ገጹ ላይ ወይም በአፑ ላይ ምርጫዎችን ማሳየት ይችላሉ።

በለማርት ፎን አፕ ወይም በመረጃ ማእከል ድህረ-ገጽ

ቅደምተከተል 1. ወደ ድህረ-ገጹ ወይም አፕ ይሂዱ

- አፑን ከ አፕል አፕ ስፑር ወይም ከጎግል ፕሌይ ማርኬት ዳዎንሎድ ያድርጉ ወይም የመረጃ ማእከሉን ድህረ-ገጽ በ infocenter.schoolmessenger.com የጎብኙ።

ቅደምተከተል 2 - ይመዝገቡ

- አካውንት ፍጠር የሚለውን ቁልፍ ይጫኑ። በወረዳው ፋይል ውስጥ ያለውን የኢሜል አድራሻዎችን አስገብተው ፓስዎርድ ያድርጉለት።
- አካውንትዎን አክትቤት እንዲያደርጉ ሰከውር የሆነ ሊንክ ያለበት ኢሜል ይደርሱታል። ምዝገባዎችን ለማጠናቀቅ ሊንኩን ይጫኑ።

ማስታወሻ: በሌላ ተጠቃሚ ተይዟል የሚል መልእክት ከደረሰዎት የኢሜል አድራሻዎች ከመረጃ ማእከሉ አካውንት ጋር ተያይዟል ማለት ነው። ስለሆነም “Return to login” የሚለውን ሊንክ በመጠቀም “Forgot your password” የሚለውን ሊንክ በመጫን አካውንትዎን ማግኘት ይቻላል።

ቅደምተከተል 3: የግኑኝነት ምርጫዎችን ለማስተካከል

- ወደ መረጃ ማእከሉ በመመለስ በኢሜሎችና በፓስዎርድዎ በመጠቀም አካውንትዎ ውስጥ ይግቡ።
- የመጀመሪያው ተግባርዎ ድንገተኛ ላልሆኑ የጥሪ መልእክቶች ወይም ድንገተኛ ብቻ ለሆኑ የስልክ መልእክቶች የአዎንታ ምላሽ በመስጠት ማረጋገጥ ነው።

ማስታወሻ: ለድንገተኛ መልእክቶች ብቻ የስልክ አዎንታ ከሰጡ ወሳኝ ከሆኑና ከተማሪው ድህንነት ጋር ከተያያዙ ጉዳዮች ውጭ ምንም አይነት አውቶሜትድ የሆነ የስልክ መልእክት አይደርስዎትም።

- ደንገተኛ ላልሆኑ ጥሪዎች ለመልእክቱ ምርጫዎችን በማሳየት ሴቭ ያድርጉ።
- ይህንን ሂደት በአካውንትዎ ውስጥ ላሉ የስልክ ቁጥሮችና የኢሜል አድራሻዎች ይደጋግሙ። በማንኛውም ሰዓት መረጃ ማእከሉ ውስጥ በመግባት ምርጫዎችን ወቅታዊ ማድረግ ይችላሉ።

ጠቃሚ መረጃ: ጠቃሚ መረጃ: የስልክ ቁጥርዎን ወይም የኢሜል አድራሻዎችን የሚቀይሩት በመስከረም ወር በተማሪዎች ት/ቤት በሚሰጥዎት በተማሪ ማረጋገጫ ፎርም እንጂ በመረጃ ማእከል አይደለም። አዲስ የተማሪ ማረጋገጫ ፎርም ከፈለጉ ት/ቤትዎን ያነጋግሩ።